

# ከ 2023 ተመራቂዎች በመጀመር

ዘጠነኛ ክፍል የመጀመሪያ ዓመት 2019-2020

## ከ MCPS መመሪያ መስፈርት በጨረፍታ

የሜሪላንድ ስቴት በአራት መሟላት የሚገባቸው ፈርጆች ስኬታማ ክንውን ላይ በመመስረት አንድ ዲፕሎማ ለሁሉም የሁለተኛ ደረጃ ተመራቂዎች ይፈቅዳል። እነዚህም፡- ምዝገባ፣ የኮርስ ክሬዲት፣ የተማሪ ትምህርታዊ አገልግሎት፣ (SSL)፣ እና የሜሪላንድ ምዘና-ግምገማዎች ናቸው። የምዝገባውን ተፈላጊ መስፈርት ለማሟላት ተማሪዎች ከ 8ኛ ክፍል ባሻገር አራት አመታት በሚያመረቃ ሁኔታ መፈጸም አለባቸው። ሌሎች ሁሉም ተፈላጊዎች ከዚህ በታች ባለው ሰንጠረዥ ባጭሩ ተገልጾልኝ። እባክዎ ይህንን ድረ-ገጽ MCPS Course Bulletin ይጎብኙ፡- <http://coursebulletin.montgomeryschoolsmd.org> ወይም የበለጠ መረጃ ለማግኘት የትምህርት ቤትዎን ካውንስለር ያማክሩ።

### የኮርስ ክሬዲቶች

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| እንግሊዘኛ  | 4 ክሬዲቶች  |  |  |
| ኪነ-ጥበባት   | 1 ክሬዲት —ከሚመረጡት ኮርሶች ስነ-ምግባር፣ ዳንስ/ውዝግብ፣ ቲኦትር፣ እና ሙዚቃ ይህንን መስፈርት ያሟላል (FA)። እነዚህን መስፈርቶች ለማሟላት የተመደቡ ኮርሶች በኮርስ መጽሔት ላይ ተገልጸዋል።   |  |  |
| የጤና ትምህርት   | 0.5 ክሬዲት   |  |  |
| የሂሳብ ትምህርት  | 4 ክሬዲቶችን 1 የአልጄብራ ትምህርትን ጨምሮ፣ ከሜሪላንድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የአልጄብራ መመዘኛ ጋር የሚጣጣም፣ ወይም ለአልጄብራ I ቅድመ-ሁኔታ ተከታታይ ተጨማሪ የሂሳብ ኮርሶች፣ እና ከጂኦሜትሪ ጋር የሚጣጣም 1 የአልጄብራ ትምህርት።<br>በ 2018 እና ከዚያ በኋላ ለሚመረቁ ተማሪዎች የስቴት አዲስ ተፈላጊ መስፈርት፡-<br>በ 2018 እና ከዚያ በኋላ የሚመረቁ ተማሪዎች በያንዳንዱ የሁለተኛ ደረጃ ዓመት በሂሳብ ኮርስ መመዘኛ አለባቸው። ይህ ለተማሪዎች መመሪያ በሂሳብ ከ4 ክሬዲቶች በላይ ሊያስገኝላቸው ይችላል። |  |  |
| የሰውነት ማጎልገሚያ ትምህርት  | 1 ክሬዲት   |  |  |
| ሳይንስ  | 3 የቀጣዩ ትውልድ የሳይንስ ስታንዳርዶችን (NGSS) ክሬዲቶች 1 የስነ-ሕይወት ሳይንስ ክሬዲት ጨምሮ (BC) እና 1 የፊዚካል ሳይንስ ክሬዲት (PC)። እነዚህን መስፈርቶች ለማሟላት የተመደቡ ኮርሶች በኮርስ መጽሔት ላይ ተገልጸዋል።  |  |  |
| የህብረተሰብ ሳይንስ ጥናት  | 3 ክሬዲቶች 1 ዩ.ኤስ ታሪክ ክሬዲት፣ 1 የዓለም ታሪክ ክሬዲት፣ እና 1 ብሔራዊ፣ የስቴት፣ እና የአካባቢ አስተዳደር-መንግስት ክሬዲት ማካተት አለበት።   |  |  |
| የቴክኖሎጂ ትምህርት  | 1 ክሬዲት የተመደበ TE። የላቀ ቴክኖሎጂ/Advanced Technology (AT) ኮርሶች የ TE የኮርስ መስፈርት አያሟሉም። እነዚህን መስፈርቶች ለማሟላት የተመደቡ ኮርሶች በኮርስ መጽሔት ላይ ተገልጸዋል።   |  |  |
| በምርጫ የሚወሰዱ ኮርሶች ለምረቃ የሚያስፈልጉትን ተጨማሪ ክሬዲቶች ከሚቀጥሉት ሶስት አማራጮች በአንዱ ማሟላት ይቻላል፡- | ምርጫ 1  | ምርጫ 2  | ምርጫ 3  |
|   | 2 ክሬዲቶች በዓለም አቀፍ ቋንቋ፣ የአሜሪካን የምልክት ቋንቋ የሚያካትት፣ እና<br>2.5 ክሬዲቶች ተመርጠው በሚወሰዱ (elective) ኮርሶች   | 2 ክሬዲቶች የላቀ/አድቫንስድ ቴክኖሎጂ ትምህርት (AT) እና<br>2.5 ክሬዲቶች በተመራጭ ኮርሶች TE ኮርሶች እንደ AT ኮርስ ክሬዲት አይቆጠሩም። | ማጠናቀቅ በስቴት ተቀባይነት ያለው የጥናት ፕሮግራም እና<br>0.5 ክሬዲት ተመርጠው በሚወሰዱ ኮርሶች |

### የተማሪ አገልግሎት ትምህርት (SSL)

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| የተማሪ የአገልግሎት ትምህርት (SSL) | 75 የአገልግሎት-ትምህርት ሰዓቶች |
|--------------------------|-----------------------|

### የሜሪላንድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ምዘና ፕሮግራም የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ምዘና (MCAP HSA) መስፈርቶች<sup>1,2,3,4</sup> የ MCAP HSA መስፈርቶች በሜሪላንድ ስቴት የትምህርት ዲፓርትመንት (MSDE) አማካይነት ሊለወጥ ይችላል።

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| አልጄብራ 1                        | በአልጄብራ 1 የተገኘ የኮርስ ክሬዲት፣ እና<br>• አልጄብራ 1 በ PARCC ማለፍ  |
| HS-MISA የሜሪላንድ የተዋሃደ ሳይንስ ግምገማ | 3 NGSS ሳይንስ ኮርሶችን በሳይንስ፣ እና<br>• HS-MISA ማለፍ  |
| እንግሊዘኛ 10                      | በእንግሊዘኛ 10 ኮርስ የተገኘ ክሬዲት ወይም ተመጣጣኝ፣ ወይም ESOL 3 ወይም የበለጠ፣ እና<br>• የእንግሊዘኛ ቋንቋ ኪነ-ጥበብ/ማንበብ መጻፍ 10 PARCC ማለፍ |
| የመንግስት አስተዳደር                  | በአገር፣ ስቴት፣ እና በአካባቢ አስተዳደር የተገኘ የኮርስ ክሬዲት፣ እና<br>• የመንግስት አስተዳደር በHSA ማለፍ                                 |

<sup>1</sup> የተተኪ ቴስት—ተማሪዎች በተተኪ ፈተናዎች (AP/IB) የሚፈለገውን ውጤት የሚያገኙ በዚያ መስክ የ MCAP HSA መስፈርትን ያሟላሉ።  
<sup>2</sup> የሚዛወር ክሬዲት—ከሜሪላንድ ውጪ ከህዝብ ትምህርት ቤቶች የሚዛወሩ ተማሪዎች የተወሰኑ የ MCAP HSA ተፈላጊ መስፈርቶችን በሚዛወር ክሬዲት ለማሟላት ብቃት ሊኖራቸው ይችላል።  
<sup>3</sup> ለ HSA እና ለ PARCC ግምገማዎች የተጣመሩ/ተጓዳኝ የፈተና ውጤት አማራጮች ይገኛሉ።  
<sup>4</sup> መሸጋገሪያ/ድልድይ ፕላን—የ MCAP HSA መመሪያ መስፈርት ማሟያ አማራጭ መንገድ። በመሸጋገሪያ እቅድ አማካይነት፣ መደበኛውን ፈተና ማለፍ የሚያዳግታቸው ተማሪዎች ፕሮጀክቶችን በማከናወን ችሎታቸውን ያረጋግጣሉ/ያሳያሉ።